

**ተንጋሎ ቢተጽ ተመልሶ ታጽ!**

**የህግ የበላይነት ይከበር!**

ውድ የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች!

ውድ ህይወታቸውንና የወጣትነት ዘመናቸውን ለአፍታም ቢሆን ሳይሰስቱ የገበሬ መላ የአገራችን ሕዝቦች፣ ብሄሮችና ብሄረሰቦች እንዲሁም የተለያዩ የፖለቲካ አቋም የነበራቸው ድርጅቶች የዛሬ 27 ዓመት በፊት ጋህድ የሆነውን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመገንባት፣ ህግና ህገ-መንግስታዊ ስርዓት የሚከበርባት አገር እንድትኖረን በማሰብ ነበር። እንደታሰበውም ህዝብና መንግስት ባደረጉት እልህ አስጨራሽ ትግል ከዘመነ መሳፍንት ጀምሮ እስከ ደርግ ዘመነ መንግስት በነበሩ የጨለማ ዓመታት ለማሰብ እንኳን የማይሞከሩ የነበሩ የመቃወም፣ ሃሳብን በነፃነት የመግለፅ መብት፣ የመደራጀትና ሃብትን የማፍራት መብቶች እና ሌሎች መሰረታዊ የሚባሉ ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ከመረጋገጣቸውም ባለፈ የአገሪቱ ኢኮኖሚም ከቁልቁለት ጉዞ (ከሚታወቅበት የረሃብና ድርቅና ታሪክ) ተላቆ አዛኛዎቹ ዜጎቿ በቀን 3 ጊዜ በልተው የሚኖሩባት አገር ፈጥረዋል።

ይሁንና ኢህአዴግ የሚመራውን መንግስት ባለፉት 27 ዓመታት መስራት ይገባው የነበረ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ስራዎች ባለመስራቱ የተነሳ ሩብ ክ/ዘመን የተለፋቸው ትልልቅ አገራዊ ስራዎች በቀናት ውስጥ ወደ አመድ ሲቀየሩ ማየት በዚህ 4 እና 5 ዓመታት ውስጥ የተለመደ ሆኗል። የሚገርመውም ለ 17 ዓመታት ያህል በርካታ ፈታኝ ወቅቶች እየበገረ የመጣውን ኢህአዴግ ከተማ ከገባ በኋላ የታገለበትን አላማ ረስቶ ህዝባዊ ወገንተኝነቱን እየተሸረሸረ፣ የሃሳብ ብዝሃነትን ማስተናገድ ተስኖት፣ በትግራይ በረሃዎች ከህዝብ አብራክ እንዳልተፈጠረ ህዝብን የማዳመጥ ባህሉ ጠፍቶ፣ “እኔ ልሙት እናንተ ትግሉን አስቀጥሉ” እያሉ ፈንጅ በአግራቸው የጠረጉ ጓዶቻቸው አደራ ረስቶ በአሁኑ ወቅት “አንተ ሙት እኔ ልኑር” ወደሚለው የስስት ጫፍ እያመራ፣ ብሄራዊ ድርጅቶቹም ባዕድ እስኪመሰሉ አንዱ ሌላውን በጠላትነት ዓይን እያየ ጥሎ ለማለፍ የሚፎካከሩ እንዲሁም “እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል” እንዳለችው አህያ አይነት አስተሳሰብ በእጅጉ ቦታ እየያዘ መጥቷል። ውጤቱም በግልፅ መታየት ጀምሯል ብቻም ሳይሆን አገር ለማፍረስም እየተንደረደረ ነው። ጉዳዩ አገር የማዳን ጉዳይ ስለሆነ ኢህአዴግ ጥልቅ ተሃድሶ እያለ በያዝ ለቀቅ የሚያጠፋውን ጊዜ ብዙ ሊያሰራው እንደሚችል ተረድቶና እርስ በርስ በጎሪጥ ከመተያየት ወጥቶ ምንም እንኳን የራስህን እጅ በራስ መቁረጥ ድፍረትና ጥንካሬ የሚጠይቅ ቢሆንም ህዝብንና አገርን የሚያስቀድም አመራር ይኼን ከማድረግ ወደኋላ አይልም ብቻ ሳይሆን ከዚህ ውጭ ሌላ አማራጭ ስለሌለው የፖለቲካ አመራሩ በዚህ መንገድ ተበጥሮ ማለፍ ግድ ይለዋል። ከዚህ ባልተናነሱ ግን ህገ-መንግስቱንና ህገ-መንግስታዊ ስርዓቱን ለመጠበቅ ተብለው የተቋቋሙ እንደ የአገር መከላከያ ስራዎች፣ የፌዴራልና የክልል ፖሊስ፣ ፍርድ ቤቶች፣ የፀጥታ አካላት የመሳሰሉት ተቋማት ያለማወላወል የህግ የበላይነትን ማስከበር አለባቸው።

እዚህ ላይ ልብ ሊባል የሚገባው ትላንትና ላይመለሱ የቀበርናቸው ዘውዳዊና አምባገነን ስርዓቶች ርዝራዦች ማጣጣም የጀመርነውን ዲሞክራሲ ለማኮላሸትና የድሮ ስርዓት ዳግም ለመመለስ የሚታትሩ ሃይሎች ባጠፉት ልክ መቀጣት ሲገባቸው በአጉል ጫጫታና ህዝበኝነት/ጭራነት (Populism) ባላቸው የፖለቲካ ተሳትፎ ምክንያት የተያዙ (የፖለቲካ እስረኞች) ሳይኖሩን “የዲሞክራሲ ምህዳሩን ለማስፋትና ብሔራዊ መግባባትን ለመፍጠር” በሚል አጉል ፈሊጥ ይህን ያህል የፖለቲካ እስረኞች ፈትተናል መባሉ በአንድ በኩል ህዝቡ የታገለለትን አላማ መፃረር ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ የህግ የበላይነትን እንዲያስከብሩ ተብለው የተቋቋሙ ተቋማት ሃላፊነትና ስልጣን መጋፋት ይሆናል። በዚህ ከቀጠለም “ሴት አስገድዶ በመድፈር” ወንጀል የተከሰሰን ግለሰብ ሳይቀር በጫጫታ መፈታቱ አይቀርም። ምክንያቱም ዲሞክራሲያዊ ምህዳሩ ማስፋት እና ብሔራዊ መግባባት መፍጠር የሚቻለው ኢህአዴግ “አመራቦታለሁኝ” የሚለውን ልማታዊ ዲሞክራሲያዊ (አብዮታዊ) መስመር ልዕልና እንዲያገኝ የሚሰሩ እንደ ት/ቤቶች፣ የፍትህ ተቋማት፣ ሚዲያዎች፣ ነፃ የሲቪክ ማህበራትና አደረጃጀቶች፣ የፖለቲካ ድርጅቶች... ወዘተ ያላቸውን የአሰራር ክፍተት/አቅም በማስተካከል እና ቀጣይነት ያላቸው የግንባታ ስራዎች በመስራት እንጂ ህገ-መንግስታዊ ስርዓቱን ለማፍረስ ሲንቀሳቀሱ የተገኙ

ወንጀለኞችን በመልቀቅ አይደለም። ይህ በየትኛውም አገርና መንግስት ተደርጎ አይተንም ሰምተንም አናውቅም። በቂ መረጃና ማስረጃ ሳይኖራቸው የታዘ ሰዎች ከነበሩም ከመጀመሪያው ትክክል አልነበረም፤ አለበለዚያ ግን ማንም ከህግ በላይ ስላልሆነ የፍርድ ቤት ውሳኔ ተግባራዊ መደረግ አለበት።

ከወንጀል ህግ አላማዎች ውስጥ “አጥፊዎችን ማስተማር” እንዲሁ ሲሆን መንግስት እየሄደበት ያለው እስረኞችን በጅምላ የመፍታት ሂደት “ተንጋሎ ቢተፉ ተመልሶ ታፉ” እንዲሉ በሌላው የማህበረሰብ ክፍል “ህግ የለም” እንዲል፤ አጥፊው “ከመጀመሪያውም ሳናጠፋ ነው የተያዘነው” እንዲልና ሌላውም ህግን እንፈራና እንዲያከብር ሳይሆን “እኔም ወንጀል ብሰራ ነገ እለቀቃለሁኝ” የሚል የተሳሳተ አረዳድ በመያዝ ተመልሶ ፈተና የሚሆንበት ዕድል ከመስጠት አልፎ ሌት ተቀን ህግን በማስከበር ስራ ላይ የተሰማሩ አካላት/ሰዎች ልፋታቸውን ገደል ከቶ ተሰፋ የሚያስቆርጥ ተግባር ነው። በመሆኑም የአገራችን የፀጥታ ሃይሎችና ህግ አስከባሪ ተቋማት ህገ-መንግስቱ የሰጣቸው ስልጣን ሳይሸራረፉና ለህዝብ ወግነው በአገር ውስጥም ሆነ ውጭ ሆነው ስልጣን በአቋራጭ ለማግኘት እየተንቀሳቀሱ ያሉ እንዲሁም በኢህአዴግ ውስጥ (Double Standard) እና ከኢህአዴግ ውጭ ያሉ ህዝቡን እርስ በርሱ እያናቆሩ የሚገኙ የኪራይ ሰብሳቢ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ ሃይሎች አገራችን ሊያፈርሷት ስለማይገባ ከየትኛውም ጊዜ በላይ ተከታትለው አገር የማዳን ሃላፊነታቸው መወጣት አለባቸው። በነገራችን ላይ የአንድ አገር ጥንካሬ ወይም ኃይልነት የሚለካው በዜጎች የማምረት አቅም (Modes of Production) ከሚፈጠረው ኢኮኖሚ በተጨማሪ ዜጎች በነፃነት የሚንቀሳቀሱባት፤ ሰርተው የሚኖሩባት እና የአገሪቱን ሰላምና መረጋጋት ሊያረጋግጡ የሚችሉ የፍትህ ተቋማት (Public Institutions) ሲኖሩ፤ ከውስጥና ከውጭ የሚቃጠሉ ጥቃቶችን መመከት የሚችል ግዙፍ የመከላከያ ኃይል እንዲሁም ከውስጥም ሆነ ከውጭ የሚሰነዘሩ የኢኮኖሚና የፖለቲካ አሻጣሮችን ማክሸፍ የሚችል ለህዝብና ለህገ-መንግስቱ ውግንና ያለው ጠንካራ የፀጥታ መዋቅር ካላት ነው። የቱርክና የግብፅ የፀጥታ ሃይሎች በተለያዩ አጋጣሚዎች በየአገራቸው ተፈጥረው የነበሩ ቀውሶች የፈቱበትን መንገድ ለእኛ (ለአገራችን) ከበቂ በላይ ማሳያ ናቸውና ልንማርባቸው ይገባል።

ኩራባቸው ታዩ

አዲስ አበባ

14/06/2010 ዓ.ም